



### የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 1080 የላብራቶሪ ምርመራ ሁለት (2) ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር መቶ ሀያ አምስት (126) ደርሷል። የላብራቶሪ ምርመራው የተደረገው በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በብሄራዊ የእንስሳት ጤና በሽታዎች ምርመራ ማዕከል፣ በአርማውር ሃንሰን የምርምር ተቋም፣ በኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላብራቶሪስ፣ በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በትግራይ የጤና ምርምር ተቋም፣ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በደቡብ ብ/ብ/ሀ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ እና በጅማ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ማዕከል የተከናወነ ነው። የታማሚው ዝርዝር ሁኔታም እንደሚከተለው ቀርቧል።

| ተ.ቁ | ዜግነት   | መኖሪያ ቦታ | እድሜ | ፆታ  | የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ                      | በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት |
|-----|--------|---------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1   | እንግሊዘኛ |         | 42  | ወንድ | ከእንግሊዝ የተመለሰና በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ | -                      |
| 1   | እንግሊዘኛ |         | 50  | ወንድ | ከእንግሊዝ የተመለሰና በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ | -                      |

### በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ            | 15,668 |
| በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ  | 1,080  |
| በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ   | 2      |
| በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ | 71     |
| በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ                      | 0      |
| በአጠቃላይ ያገገሙ                         | 50     |
| በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ                    | 3      |
| ወደ ሀገራቸው የተመለሱ                      | 2      |
| እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር      | 126    |



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ  
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



በዛሬው ዕለት ምርመራ ከተደረገላቸው 1,080 ሰዎች መካከል የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሁለት ሰዎች ብቻ መሆናቸው የበሽታው ሥርጭት መቀነሱንም ሆነ በሕብረተሰቡ ውስጥ የበሽታው ሥርጭት አለመኖሩን የሚገልጽ እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ ምርመራ የተደረገላቸው እና ቫይረሱ እንዳለባቸው የተገለጸው በአብዛኛው በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ እና የተወሰኑት ደግሞ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከታወቁ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች ናቸው።

የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል ሕብረተሰቡ የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች አዘውትሮ ከመተግበር መዘናጋት እንደሌለበት ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጥብቅ ያሳስባሉ። ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት፡

- በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች በአፋጣኝ በ8335 ወይም 952 በመደወል ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ረገሮች እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት እንዲያሳውቁ፤
- ለተለያዩ ጉዳዮች በአንድ ቦታ መሰባሰብ በማስወገድ፣ እጅን አዘውትሮ በመታጠብ፣ በአካል ንክኪ የሚደረግ ሰላምታን በመተውና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል እናሳስባለን።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን [ephieoc@gmail.com](mailto:ephieoc@gmail.com) በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ረገሮች እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ  
የጤና ሚኒስትር

ሚያዝያ 20፣ 2012 ዓ.ም

የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ  
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA

